

4127 Redwood  
Oakland, CA 94610  
(510) 530-3681



ቀን የካቲት ፳ ቀን ፪ ሺህ ፪ ዓ.ም.  
ቁ. 293/2010

«ክቡር ሞቱ ለጳውሎስ በቅድመ እግዚአብሔር» መዝ ፻፲፮፡፮  
«የቅዱሳኑ ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው» መዝ 115፡6

**የብፁዕ አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስን ዕረፍት በተመለከተ ከሕጋዊው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የተሰጠ መግለጫ**

በቅድስት አገር በኢትዮጵያም ሆነ በስደት ዓለም ያለውን ሕዝብ ከልጅነት እስከ ዕውቀት በፍቅርና በታማኝነት ሲያገለግሉ የነበሩት ታላቁ ኦርቶዶክሳዊ አባት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዜና ማርቆስ ቅዱሜ የካቲት ፳ ቀን ፪ ሺህ ፪ ዓ.ም. ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸውን በሲያትል መካነ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል የሚገኘው የብፁዕነታቸው መንበረ ጵጵስና ጽ/ቤት ገልጿል።

ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ታላቁን መንፈሳዊ አባት ብፁዕ አቡነ ዜና ማርቆስን በማጣቷ ታላቅ ሐዘን ላይ ትገኛለች። በተለይም ቤተ ክርስቲያን በብዙ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ባለችበት በዚህ ወቅት ታላቁ አባታችን ከእኛ በሥጋ መለየታቸው ቅዱስ ሲኖዶሱን አሳዝኖታል።

**ልደት ፣ ዕድገትና ትምህርት፡-**

ታላቁ አባት ብፁዕ አቡነ ዜና ማርቆስ በቅድስት አገር በኢትዮጵያ በጎንደር ክፍለ ሃገር በእብናት ወረዳ ደጋ መልዛ ከስመ ጥሩዋ ሹምጌ ማርያም አጠገብ ከሚገኝ ቅብቲያ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔርን ከሚፈሩ ወላጆቻቸው አቶ በጎ ሰው ወልደ ጳውሎስ እና ወይዘሮ ገነት ወልደ ጊዮርጊስ ጥቅምት ፳፪ ቀን ፲፱፻፴ ዓ.ም ተወለዱ። ከልጅነት ዕድሜያቸው ጀምሮ እግዚአብሔርን ለማገልገል ራሳቸውን ብዕዓት አድርገው የሰጡት ብፁዕ አቡነ ዜና ማርቆስ የወጣትነት ዕድሜያቸውንም ያሳለፉት ከታላላቅ ኦርቶዶክሳዊያን መምህራን በመማር ነው። በዚህ መሠረት ቅኔን ከነአገባቡ በላስታ ፣ በጎንደር እና በሰሜን ሸዋ ከሚገኙ ታላላቅ የቅኔ መምህራን ተምረዋል ፤ በታላቁ ገዳም በነገላ ሀና ቅዳሴ የተማሩ ሲሆን የሐዲሳትና የመዝሙረ ዳዊት ትርጓሜ በታላቁ የደብረ ሊባኖስ ገዳም ተምረዋል ፤ ብፁዕ አባታችን የትምህርታቸውን አድማስ ለማስፋት በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ መልካም ፈቃድ ወደ ግሪክ አገር በመሄድ በደሴተ ፍጥሞና በአቴንስ ለአራት ዓመት ከፍተኛ የነገረ መለኮት (ቴዎሎጂ) ትምህርታቸውን በክብር አጠናቅቀዋል።

**አገልግሎት፡-**

ብፁዕ አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ ማዕረገ ዲቁና የጎንደር ሊቀ ጳጳስ ከነበሩት ከብፁዕ አቡነ ሚካኤል የተቀበሉ ሲሆን ማዕረገ ምንኩስና የተቀበሉት በታላቁ የዝቋላ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም ነበር። ቅስና ደግሞ ከብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ተቀብለዋል። ብፁዕ አባታችን በማዕረገ ቅስና በደብረ ሊባኖስ ገዳም መንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራልና በቁልቢ ቅዱስ ገብርኤል ገዳም አገልግለዋል። ለከፍተኛ የነገረ መለኮት ትምህርት ከተላኩበት

ከግሪክ ሲመለሱ በቅድስት አገር በኢየሩሳሌም ባለው ገዳማችን እርሳቸውንና የትምህርት ቤት ጓደኞቻቸው የነበሩት አባ መዝገቡን (በኋላ ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ) በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የሚመራው ቅዱስ ሲኖዶስ ጥሪ ስላደረገላቸው ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰዋል። እንደተመለሱም ጥር ፲፫ ቀን ፲፱፻፸፩ በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የወለጋ ሐገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሆነው ተሹመዋል።

በተሾሙበት ሀገረ ስብከትም ለስድስት ዓመታት በፍቅርና በታማኝነት ካገለገሉ በኋላ በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ፈቃድ ወደ ጠቅላይ ቤተ ክህነት መጥተው የፓትርያርኩ ረዳት ሊቀ ጳጳስ ሆነው ፓትርያርኩ እስከ ዐረፉበት ጊዜ ድረስ አገልግለዋል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ አራተኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ሆነው ሲመረጡ ብፁዕ አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስም በረዳት ሊቀ ጳጳስነት አገልግለውታቸውን ቀጥለዋል። በዚህም ሰፊ የአገልግሎት ዘመናቸው በኃላፊነት በተቀመጡባቸው ቦታዎች ሁሉ ለቤተ ክርስቲያን መስፋት ለሀዝቦቿ መታነጽ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ አገልግለዋል። የብፁዕታቸው አገልግሎት በፈቃድ እግዚአብሔር የሚመራ በፍቅር ያጌጠ ስለነበር በመንፈስ ልጆቻቸው ዘንድ ታላቅ መወደድ እንደነበራቸው እነሆ ዛሬ ከዳር እስከ ዳር የሚታየው ሐዘንና በምስጋና የሚወሳው ሥራቸው ህያው ምስክር ነው። በተለይም ቤተ ክርስቲያን ፈታኝ የሆኑ መሰናክሎች ባጋጠማት ወቅት ያሳዩት በሳል አመራር ፣ ጸሎታቸውና አባታዊ ማጽናናታቸው ቤተ ክርስቲያንን በማዕበሉ ውስጥ በዕርጋታ አምላኳን በመስማት እንድትጓዝ አድርጓታል።

**ስደት**

በ ፲፱፻፹፫ ዓ ም በአገራችን የተካሄደውን የመንግሥት ለውጥ ተከትሎ ፣ ቅዱስ ፓትርያርኩን አለአግባብ እንዲወርዱ ሲደረግና ሕጋዊው ቅዱስ ሲኖዶስ ሲበተን፣ ለእውነትና ለቤተ ክርስቲያን ሁለንተናዊ ነጻነት ከተሰደዱት ሊቃነ ጳጳሳት መካከል አንዱና የመጀመሪያው ነበሩ። በስደት ወደ ውጭው ዓለም ከመጡ በኋላም የስደተኞች ምርኩዝ የሆነው አምላካችን ስደታቸውን ባርኮላቸው በአፍሪካ ፣ በሰሜን አሜሪካ ፣ እንዲሁም በአውስትራልያ የተበተነውን ሕዝባቸውን በሃይማኖት ሲያጸኑና ሲያረጋጉ አብያተ ክርስቲያናትን ሲያገዱ ቆይተዋል።

በስደታቸው ዘመንም ላከናወኑት ታላቅ ሐዋርያዊ ተልዕኮ መነሻና የመንበረ ሊቀ ጳጳስናቸው ጽሕፈት ቤት በማድረግ ይገለገሉበት የነበረውን በሲያትል ዋሽንግተን የመካነ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራልን ሙሉ አገልግሎት የሚሰጥ ቤተ ክርስቲያን አድርገው በማሳነጽና በማደራጀት ለ፲፯ ዓመታት አገልግለዋል።

የብፁዕነታቸው ዜና ሕይወት በአጭር ቃል የሚዘረዘር ሳይሆን በሰፊው ተጽፎ ለመጨው ትውልድ መተላለፍ የሚገባው ታላቅ ሕያው የታሪክ ምስክር ነው። በመሆኑም የብፁዕነታቸውን አገልግሎት በሰፊው የሚያወሳ የታሪክ ጽሑፍ በቅርቡ ተዘጋጅቶ ይቀርባል።

ሕጋዊው ቅዱስ ሲኖዶስ በዚህ አስጨናቂ ዘመን ታላቁን ቅዱስና ደገኛ አባት በማጣቱ በታላቅ ሐዘን ላይ ቢሆንም ፣ እስከ መጨረሻዋ ሕቅታቸው (እስትንፋሳቸው) በታማኝነት የተከተሉትን የፍቅር የሰላምና የእውነት አርማ ይዞ ይቀጥላል።

በዚህ አጋጣሚ በብፁዕ አባታችን ከእኛ መለየት በታላቅ ሐዘን ላይ ያላችሁትን በዓለም ዙሪያ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን እግዚአብሔር አምላክ የሚያጽናና የሚያረጋጋ መንፈሱን ይላክላችሁ በማለት ቅዱስ ሲኖዶስ ጸሎቱን ሲያቀርብ በተለይም ላለፉት ፲፯ ዓመታት ከመካከላችሁ በመሆን ልዩ በሆነው ከመንፈስ ቅዱስ በተቀበሉት ጸጋ ሲያገለግሉአችሁ የነበራችሁት በሲያትል

መካነ ብርሃን ቅዱስ ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያንን እግዚአብሔር አምላክ መጽናናትን መረጋጋትን እንዲያድላችሁ ቅዱስ ሲኖዶስ ጸሎቱን ሲያቀርብ ከብፁዕነታቸው የተማራችሁትንና ያገኛችሁትን መልካም ነገር ሁሉ በመያዝ የብፁዕነታቸውን ታሪክ ሕያው አድርጋችሁ እንድትጠብቁ ያሳስባል።

**እግዚአብሔር አምላክ ሕዝባችንን ይባርክ አሜን!!**

ሕጋዊው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ



ጳጳስ ለዘነ ጳጳስ ጳጳስ ለዘነ ለዘነ ለዘነ  
ጳጳስ የኢ.አ.ተ.ቤ/ክ ትዳሰ ሲኖዶስ ምክትል ጥና ጳጳስ  
**Aba Yoseph Bishop of Nevada,  
Arizona, Idaho & the exiled  
E.O.T.C Holy Synod vice secretary**